



Re: የተማሪዎች መቁሰል እና ኢንሹራንስ
2018-19 የትምህርት ዓመት

ውድ ወላጆች /ሕጋዊ አሳዳጊዎች፤

ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ውስጥ የተማሪዎቻችን ደህንነት በጣም ከሚያሳስቡን ነገሮች አንዱ ነው። ይህም ሆኖም አደጋዎች ያጋጥማሉ። እነዚህ አደጋዎች የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው (የአንቡላስ ትራንስፖርት፣ ቀዶ ጥገና፣ ሆስፒታል መግባት ወዘተ...) የሚያስፈልጋቸው ብዙ ወጪ የሚያስወጡ አደጋዎች ሊሆኑ ይችላሉ።

እባካችሁ የትምህርት ክልሉ እነዚህን ወጪዎች የመክፈል ሐላፊነት እንደሌለብን እንድታውቁ ይገባል። ሆኖም ግን እርስዎን እና ልጆዎን ለመርዳት የትምህርት ክልላችን ከሌሎች በዋሽንግተን ስኩልስ ሪስክ ማኒጅመንት ፑል ውስጥ ከታቀዱት የትምህርት ክልሎች ጋር በመሆን በጣም ዝቅተኛ ዋጋ የሚያስከፍል፣ በፍቃድ የምትገቡበት የተማሪ አደጋ/በሽታ ኢንሹራስ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። ፕሮግራሙን ያዘጋጀው እና የሚመራው ይህን ስራ በመስራት ከ40 ዓመት በላይ ልምድ ባለው ማየርስ-ስቲቨንንስ ኤንድ ቱሄይ ኮርፖሬሽን (Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc) ነው። ዝርዝሩ እና የምዝገባ ፎርም የካምፖኒው መጽሔት ላይ ተገኝተዋል። እባካችሁ በጥንቃቄ አንብቡት።

የተለያዩ የኢንሹራንስ ዓይነቶች ቀርበውላችኋል። ሙሉ የትምህርት ዓመት የሚሸፍን ኢንሹራስ ከ\$24 (የጥርስ አደጋ ኢንሹራስ) ጀምሮ የተለያዩ ዓይነት ቀርቦላችኋል። ኢንሹራንሱን ከትምህርት ቤት ጋር ለተሳሰሩ አደጋዎች (ስፖርትን ጨምሮ) ብቻ ብላችሁ ልትወስኑት ትችላላችሁ ወይም ኢንሹራንስ ሳትገዙ ለ2417 ጥበቃ ማመልከት ትችላላችሁ። ኢንሹራንሱ በተጨማሪ የተማሪዎች አደጋ እና በሽታ ኢንሹራንስ (ልጅዎ ሌላ የሆነ ዓይነት የጤና ኢንሹራስ ከሌለው ይህን ኢንሹራስ እንድትገቡለት እንመክራለን) እና ለመላ ቤተሰብዎ የፋርማሲ ዋጋ ማጉደል ፕሮግራም ያጠቃልላል። ልጃችሁ በአሁኑ ሰዓት ሌላ ኢንሹራንስ ከሌለው ወይም ያለው ኢንሹራንስ ላይ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ፈልጋችሁ ኢንሹራንስ እያፈላለጋችሁ ከሆነ ለናንተ የሚስማማ ኢንሹራንስ እዚህ ታገኛላችሁ።

ይህ ኢንሹራንስ ከሆነ ዶክተር ወይም ከሆነ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እንድታገኙ የሚያስችል ሲሆን፤ በተጨማሪም በጣም ብዙ የሆኑ የህክምና አገልግሎት በቅናሽ ዋጋ የሚያቀርቡ የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች አማራጭ ያቀርብላችኋል። ኢንሹራስ እኛ ኮንትራት ከሰጠነው አገልግሎት ሰጪ ማግኘት በጣም ብዙ የዋጋ ማጉደል በተለይ ልጃችሁ የቀዶ ጥገና ካስፈለገው ወይ ሆስፒታል ከተኛ እንድታገኙ ያግዛችኋል።

ለመዝገብ የምዝገባ ፎርምን ሙሉ በሙሉ ምሉት፣ ለልጃችሁ የምትፈልጉትን የኢንሹራስ ዓይነት ምረጡ፣ መጀመሪያ መክፈል ያለባችሁን ክፍያ የያዘ ቼክ፣ መኒ አርደር ወይም ክሬዲት ካርድ አያያዛችሁ አሸጋችሁ ፎርም ላይ በተገለጸው መሰረት ላኩት። በተጨማሪ ወደ ሚከትለው ድህረገጽ በመግባት www.myers-stevens.com ኢንሹራ ላይ "Enroll Now" የሚለውን ቁልፍ በመጫን የምትፈሉትን ዓይነት ኢንሹራስ መምረጥ ትችላላችሁ። ልጅዎ ዓመቱን ሙሉ በሆነ ጊዜ መመዝገብ ቢችልም ከኢንሹራንሱ ከፈተኛ ጥቅም ለማግኘት አስቀድሞ መመዝገብ ጥሩ ነው።

የሆነ ጥያቄ ካላችሁ ወደ ማየርስ-ስቲቨንንስ ኤንድ ቱሄይ በሚከተለው ስልክ ቁጥር (800) 827-4695 ደውላችሁ ጠይቁ። እስፓኒሽ ለምትናገሩ ወላጆች አስተርጓሚ አላቸው።

Sincerely,

Richard Staudt
Risk Manager